

በዳላስ ቲክሳስ የአማራው የተጋድሎ ኮምኒቲ ስብሰባ በውጤት ተጠናቀቀ። የጎንደር ህብረትና ግንቦት ሰባት ስብሰባውን ለማክሸፍ የጠነሰሱት ሴራና ተንኮል ከሸፈ።

በጅንዋሪ 28/2017 እሁድ በ1981 central experes double tree hotel በዳላስ ፎርት ወርዝ የአማራ ግብረ ሃይል አስተባባሪነት የተካሄደው ስብሰባ ለአምስት ተከታታይ ሰዓት ሰፊ የሆነ ውይይት ተደርጎበት በውጤት ተጠናቀቀ። ይህን ስብሰባ ለማክሸፍ የግንቦት ሰባት ድርጅትና የጎንደር ህብረት ጥምረት በመፍጠር በግልፅና በይፋ ተንቀሳቅሰው ነበር። ግንቦት ሰባት ድርጅት ከሌሎች ብሄርተኛ ድርጅቶች ጋር አብራ እሰራለሁ በማለት ከኦሮሞ ነፃ አውጭዎች ፣ ከአፋር ፣ ከሲዳሞ፣ ከትግራይ ነፃ ዲሞክራሲ ግንባር(TPDM) ወዘተ ማለት ነፃነታችንን ከአብስኒያ ኢትዮጵያ ከምትባል ሀገር ነፃነት እንወጣለን ከሚሉ ሀይሎች ጋር እየሰራ ለዚህም ዛሬ በህዋት ወያኔ መንግሥት ከፍተኛ የሆነ የዘርና የትውልድ ጥፋት እየደረሰበት ያለውን የአማራ ዘር ጠላትና መጥፋት አለበት ከሚሉ ሀይሎች ጋር እየተባበረ አማራው እራሱን ለማዳንና ለመታደግ የሚደርገውን ትግል ለማከላሸት ግንቦት ሰባት ከፍተኛ ስራ ለመስራት የሞከረውና በይፋ የተጋለጠው በዳላስ/ ቲክሳስ ያደረገው እርብርብ ነው። ግንቦት ሰባት እንደ ድርጅት የከሸፈ ድርጅት መሆኑ የተረጋገጠው የእነርሱን ፕሮፕጋንዳ ረገጦና ሰብሮ የመጣው ሕዝብ ብዛት አረጋግጦል። አማራን ያገለለ የአማራው ውክልና ከሌለው አማራን በጠላትነት ከፈረጀና አማራን ለእግረኝነት፣ ለገንዘብ መዋጮና ለአዳራሽ አዘጋጅነት ከመረጠ እንደ ግንቦት ሰባት አይነት ድርጅት የሚጠብቅ ነው። ግንቦት ሰባት በዚህ ስብሰባ በመገኘት በስብሰባው በእንግድነት ከተጋበዙት ሙህራንና የታሪክ አዋቂዎች የወልቃይት፣ የማይጸብሪ ፣ የላይና የታች አርማጭሆ የጎጃም የወሎ በምድርላይ በአሁኑ ሰዓት እየተደረገ ያለውን ከሚውቁ አዋቂዎች ፊት የመቆም እውነትነት ና ሰብእና ስለሌላቸው ያላቸው ብቸኛ አማራጭ የአማራው ድርጅቶችንና አክትቢስቶችን “ወያኔ” ናቸው የሚል ታርጋ በመስጠት መሸሽ ሁኖአል። ሌላው አሳፋሪ ድርጅት በዚህ በግንቦት ሰባት የሚሸፈረው የለ አዋቂ ስብስብ የሆነው የጎንደር ህብረት የሚባል ድርጅት ነው። የዚህ ድርጅት ርዕሰ መስተዳድር አቶ አበበ ንጋቱ የዳላስ/ ቲክሳስ ነዋሪ ናቸው። በአሳቸው አባባል “እኔ በምኖርበት ከተማ ዳላስ ላይ የአማራ ስብስባ የሚካሄደው ከእኔ መቃብር በላይ” ነው ብለው ዝተው ነበር። በነገራችን ላይ ግንቦት ሰባትና አቶ አበበ ንጋቱ ቲክሳስን እንደ ግል ግዛታቸው አርገው ሲፎክሩ ከቲክሳናቸውና ከነ ዳቢሊው ቡሽ በላይ የራሳቸው የአባት ሀገር አድርገው ነው።

በአማራው ህዝብ እየደረሰ ያለው በደልና ስቃይ አሁን በምድር ላይ እየተከፈለ ያለው መስዋዕትነት እረፍት የነሳን እኛ በዳላስ ቴክሳስ ነዋሪ የሆነን ወጣት አማሮች የማይቀረውን የአማራ ድርጅት ለመፍጠር ግንቦት ሰባትና የጎንደር ህብረት ግዛታችን ነው በሚሉት በዳላስ ቴክሳስ የስብሰባ ጥሪና ለስብሰባ የሚመጡ እንግዶችን ማስታወቂያ ሲወጣ ብርክና ወጣው የተነሳበት የጎንደር ህብረት ሊቀ መንበር አበበ ንጋቱ ነው። ከሁሉም በላይ አክትቢስት እርሱ ተስፋዬ ና የወልቃይት ፀገዴ ባላባትና የማንነት ታጋይ የሆኑት አቶ ሲሳይ መርሻ በግልፅ ለአቶ አበበ ንጋቱ እየተሰበሰበ ያለው ብር የት ቦታ ደረሰ ? በየትኛው ግንባር? ማን በሚባል የጎበዝ አለቃ ልከህ ነው ገንዘብ ወደ ጎንደር ልኪለሁ የምትለው? ይህንና ሌላውን ጉዳይ በ1/28 2017 ዳላስ /ቴክሳስ ከአንተ ጋር እንነጋገራለን ህዝብና ሀገር ይፈራዳል። የሚለው መልዕክት እንደደረሰው ነበር የታመመው ሆኖም ከአለቆቹ ከግንቦት ሰባት ጋር መክረው በመጀመሪያ የወሰዱት እርምጃ በተመሳሳይ ሰዓትና ቀን ጎንደር ህብረት የስብሰባ ጥሪ ማድረግ፣ሁለተኛ የአማራውን ግብረ ሃይል ስብሰባ የሚከሸፍ ግብረ ሃይል ማቋቋም ነው ።ያው ጎንደር ህብረት አባል ስለሌለው ግንቦት ሰባት ግብረ ሃይል አቆቆመ። የዳላስ የአማራ ግብረ ሃይል ለጅንዋሪ 28/ 2017 ለስምንት የክብር እንግዶች የአየር ትኬት፣የሆቴል አዳራሽ ና የእንግዶች ማረፊያ አዘጋጀ ።ጎንደር ህብረትም የውይይቱ ተሳታፊ እንዲሆን ጥሪ ተደረገለት። ሊቀ መንበር አበበ ንጋቱ የጎንደር ህብረት ምን እየሰራ እንደሆነ ገለፃ ይደረግልን በሚል ሆኖም ጎንደር ህብረት የወሰደው እርምጃ የዳላስ የአማራ ማህበር የጠራውን ስብሰባ ለማክሸፍ አንድ በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት ከግንቦት ሰባት ጋር በመጣመር ስብሰባ መጥራት ለዚህም የሆቴል አዳራሽ ማግኘት ባለማቻሉ አንድ የመካዝን አደራሽ(ware house ) በአንድ ቀን በመክራየት የአማራው ግብረ ሃይል ስብሰባ ጥሪ ባደረገ በሦስተኛው ቀን በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት የሚደረግ የስብሰባ ጥሪ አደረገ ። ሁለተኛው እነዚህ የአማራ ስብሰባ የሚሉት የህዋት ወያኔ የብአዴን ካድሪዎች ናቸው የሚል ፕሮፕጋንዳ ከግንቦት ሰባት ግልብ ካድሪዎች ጋር አሰራጩ። አቶ አበበ ንጋቱ የዳላስን የአማራ ግብረ ሃይል የጠራውን ስብሰባ ለማኮላሸት የጠራውን ስብሰባ የተረድ ኢትዮጵያውያንና ሽማግሌዎች ባደረጉት ተፅእኖና ለከት የለለውን የብልግና አካሄድ እንዲቆም በሰጡት ማስጠንቀቂያ ስብሰባውን ሰረዘ። ሆኖም አቅሙ በፈቀደ የግንቦት ሰባት ሰዎችን በመጠቀም ሕዝቡ የአማራ ግብረ ሃይል ወደ አዘጋጀው ስብሰባ እንዳይሄዱ ቅስቀሳ አደረገ ይህ አለመሳከቱ በተግባር አየው። ሌላው ዘዴ ስብሰባው ውስጥ የግንቦት ሰባትን ተደጋፊና ድካክ ካድሪዎችን አስረጎ በማስገባት ስብሰባውን

ለመበጠጠጥ የተቀናበረ ዝግጅት አድርገው ነበር። ከሁሉ በላይ አንዲት እናት ሴት የአይምሮ የመታወክ ችግር ያለባት በዚህ የአይምሮ በሽታ በዳላስና አካባቢ ና በቤተክርስቲያን የምትታወቅ ያለባትን የገንዘብ ችግር ና በሽታዋን በመጠቀም በጣም በሚሳፍር ደረጃ ይህችን ሴት አዲስ አበባ ተወልዳ ያደገች በአባቷ ሽሪ በእናቷ የወልድያ ሴት መሆኖ እየታወቀች አቶ አበበ ንጋቱ ስንት የወልቃይትና የጎንደር ህዝብ ባለበት ቦታ እራሷን ወልቃይቱ በማስመሰል በአክትቢስት እርስቱ ተስፋየ ላይ አይኔ እያየ ሰስት ሺ ህዝብ ሲገደል አንች ነበርሽ አይቼሻለሁ ሁለት ወንድሞቼም ሙተውብኛል ብለሽ ረብሻ፣ብጥብጥና ሁከት ፍጠሪ ተብላ በአቶ አበበ ንጋቱ ወንድም አደራሹ ድረስ መጣለች ሴትየዋ የተገባለትን ጉዳይ ለማግኘት የተቻላትን ለመበጠጠጥ ሞከረች ለዚህ ብጥብጥ የገቡም ጄሌዎችም ለማጫጫህ ሞከሩ። ለተወሰነ ደቂቃ የተወሰነ ትጽእኖ ቢፈጠርም ህዝቡ ከስብሰባው ግለሰብ እንድትወጣ በጠየቀው ጥያቄ መሰረት በስነ ሥርዓት አስከባሪዎች ስትወጣ ይዘት የመጣው ግለሰብ አብሮ በመወጣት ይዘት ተመልሷል ። ግንቦት ሰባትና የጎንደር ህብርት ሊቀመንበር አቶ አበበ ንጋቱ ያሰቡትና ያቀነባበሩ ተንኳልና ሴራ ከሽፎ ታዳሚው በጥሩ ስነ ምግባር ለተከታታይ አምስት ሰዓት



ውይይትና ምክክር አድርጎ ስብስባው ተጠናቆል።

